

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የአዲስ አመት ዋዜማ

የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፤ የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሽርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሑፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ።

የሽማግሌ ምትክ ምርጫ

የሽምግልና አገልግሎት ዘመኑን በሚጨርሰው በወንድማችን ሲሳይ መሸሻ ምትክ ሽማግሌ ለመምረጥ በJanuary 5 ጥቆማ ይደረግና በJanuary 19 ምርጫ ይደረጋል። እንዲሁም የሽማግሌዎች ሰብሳቢ ከሽማግሌች መካከል ይመረጣል። በዚሁ ቀንም የ2019 የቤተ ክርስቲያን ሪፖርት የሚቀርብ ይሆናል። ለዚህ ፕሮግራም እየጸልየን እንድንቆይ አናሳስባለን።

የአሁኑ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ህይወትን ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ ክርስቲያን የአሁኑ ከሰዓት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጉል የአሁኑ ፕሮግራማችን በተመደበለት ሰዓት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰዓት አጠቃቀም በጥብቅ እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ!

- 1. ጸሎት: 1:30-2:00
- 2. አምልኮ: 2:00-2:30
- 3. ማስታወቂያ/መገ: 2:30-2:45
- 4. ቃል: 2:45-3:45
- 5. የፕሮግራም ፍጻሜ: 4:00
- 6. የህብረት ጊዜ: 4:00- 5:00

“ወደ ውጭም አውጥቶ:- ጌቶች ሆይ፣ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም:- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የአሁኑ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እንግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“ርኅቦት... አሁን እግዚአብሔር አስፋልን፣ በምድርም እንበዛለን።” (ዘፍ. 26:22)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

December 15, 2019

ታህሳስ 5፣ 2012 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

- ጸሎት ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ
- አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
- ፕሮግራም መሪ ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ
- ቃል ወንድም ዘሪሁን ዳዊት
- ግጠቃለያ ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ።”
(ኤፌ. 4:16)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄሎ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

መንፈስ ቅዱስ እንኳን ደህና መጣህ!

ወንጌላዊ ቤን ሂን ከጻፉት መጽሐፍት መካከል “Welcome Holy Spirit” – “መንፈስ ቅዱስ እንኳን ደህና መጣህ” እና “Good morning Holy Spirit” – “መንፈስ ቅዱስ እንደምን አደርክ” የሚሉት ይገኙበታል። በነዚህ መጽሐፍቱ ወንጌላዊው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን የእለት ተለት ቅርጽ አንጻርቋል። መንፈስ ቅዱስ ስብእና (personality) ያለው አምላክ ነው። ከአብና ከወልድ ጋር ትክክል የሆነ ከሰላሌ አንዱ ነው። መንፈስ ቅዱስ የኃይል መንፈስ እንጂ ኃይል ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን “እርሱ” እየለ በሰው መደብ ነው የገለጸው። (ዮሐ 14: 16-17፣ 25፣ 15: 26፣ 16: 5-15) መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። በፍጥረት ውስጥ ከአብና ከወልድ ጋር ተካፍሏል። (ዘፍ 1:2) ልክ ዶሮ እንቁላሎቿን እንደምትታቀፍ የእግዚአብሔር መንፈስም በፍጥረት ጊዜ ባዶ የነበረውን ሊሞላ፣ ጭላማውን ሊገልጥ፣ ቅርጽ አልባ የነበረውን ቅርጽ ሊሰጥ በውሆች ላይ ይረብብ ነበር። ይህም ስራው ዛሬም የቀጠለ ነው። ዛሬም መንፈስ ቅዱስ ይፈጥራል፣ ጭላማውን ይገልጣል፣ ባዶውን ይሞላል፣ ቅርጽ የሌለውን ቅርጽ ይሰጣል። እዮብ “የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጥሮኛል፣ ሁሉን የሚችለውም አምላክ እስትንፋስ ሕይወት ሰጥቶኛል” (እዮብ 33:4) እንዳለ የተፈጠርነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው።

መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው። በኤፌሶን 4:30 ላይ “ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ” በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይመክረናል። ክፍሉን ስንመለከተው የሚያንጽና የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ከውስጣችን እንዳይወጣ ነው የሚያስተምረው። መራርነትን፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ጭቅጭቅን፣ ስድብን፣ ከፋትን እንድናስወግድ ይነግረናል። ይቅር እንድንባባል ያሳስባል። ይህ በማይሆንበት ቢዜ -- ይቅር መባባል ሳንችል ስንቀር፣ ረብ የለሽ ቃል ከኛ ሲወጣ፣ የስጋ ፍሬ ሲሰለጥንበት -- የታተምንበት መንፈስ ቅዱስ (በውስጣችን ያለው) ያዘናል። ማዘን የሰብእና ምልክት (የስሜት ምልክት) ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያዘነው ስለሚወደን ነው። ምክንያቱም ማዘን የፍቅር ቋንቋ ነው። ብዙ ጊዜ እንደሚሆነው የምትወዱት ሰው ቢበድላችሁ ስሜታችሁ በዋናነት የሚገለጠው በማዘን ነው። መንፈስ ቅዱስ ስለሚወደን ስንበድለው ያዘናል።

መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ ሁሉም ቦታ የሚገኝ ነው (He is Omnipresent) ከኛ ጋር ነው፣ በኛም ውስጥ ነው። አሁን በዚህ ሰአት በአለም ሁሉ አለ። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ቻይ ነው (He is almighty) ጌታ የምድር አገልግሎቱን ያካሄደው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተቀብቶ ነበር። ጌታ ኢየሱስም ይህንኑ እውነት “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እስብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለወሮችም ማየትን እስብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እስብክ ዘንድ ልኮኛል” (ሉቃ 4:17) በማለት አረጋግጦልናል። ወገኖቼ፡- እኛም ለወንጌል ምስክሮች መሆን የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ የሃይል፣ የፍቅርና ራስን የመግዛት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ሁልጊዜ “መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንኳን ወደ ሕይወቴ፣ ወደ ቤቴ፣ ወደ አገልግሎቴ... ደህና መጣህ” እያልን እውቅና እየሰጠን እንቀበለው። አሜን።